

La violencia doméstica puede afectar a **cualquiera**, sin importar su género, raza, religión o sexualidad. El abuso se presenta de diversas formas y puede ser emocional, físico, sexual o económico.

**Si usted es víctima de violencia doméstica,
HAY AYUDA.**

Puede llamar a la línea directa de violencia doméstica de Nueva York las 24 horas del día, al **1-800-621-4673 (HOPE)** o llamar al **311** y solicite que desea recibir asistencia por crisis y la información y remisiones a los servicios, independientemente de su idioma, estatus migratorio, ingresos, identidad de género o sexualidad.

Permitanos ponerlo en contacto con la ayuda adecuada para usted.

The Mayor's Office to Combat Domestic Violence oversees the citywide advocacy organizations, local leaders, and service providers to expand access to services citywide for victims and their children to receive the help that they need. OCDD works alongside City agencies, community based and violence. OCDD works with diverse communities to increase awareness of domestic and works with organizations to deliver a range of services police and programs. The Mayor's Office to Combat Domestic Violence oversees the citywide delivery of domestic violence services, develops policies and programs,



**Love
Should
Not
Hurt**

Everyone deserves to feel safe and respected in their relationships.

NYC
Mayor's Office to
Combat Domestic
Violence

Domestic violence can affect **anyone**, no matter their gender, race, religion or sexuality. Abuse comes in many forms and can be emotional, physical, sexual or economic.

**If you are experiencing domestic violence
THERE IS HELP.**

You can call New York City's 24-hour Domestic Violence Hotline at **1-800-621-4673 (HOPE)** or call **311** and ask for the Domestic Violence Hotline to receive crisis counseling and service information/referrals regardless of your language, immigration status, income, gender identity or sexuality.

Let us connect you to the help that is right for you.

፳፻፲፭ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

በ፳፻፲፭ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ በፌዴራል
፩፪ሺ ፊልክ ቤት ይህንን ብቻ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ ቤት ይህንን ብቻ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ ቤት ይህንን ብቻ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ ቤት ይህንን ብቻ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

፩፪ሺ ፊልክ ቤት ይህንን ብቻ የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

የ፩፪ሺ ፊልክ ቤት የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

፩፪ሺ ፊልክ ቤት የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ
፩፪ሺ ፊልክ, የፋዳራል አገልግሎት ቤት ሙሉ ሰነድ

让我们为您提供合适的帮助。

热线，以获取危机咨询和服务信息/转介。

例如，您都可以拨打纽约市的24小时家庭暴力热线
无论您的语言、移民身份、收入状况、性别认同或性取向
我们都可以提供帮助。

如果您正遭受家庭暴力的困扰

虐待、身体虐待、性虐待或经济虐待。

无论人性别、种族、宗教或性行为如何，家庭暴力都会对任何人造成员。虐待的形式多种多样，可能是情感虐待

My hanparan bac k cheninca, rotopapi okakyt baam nomoule.

cerekayapahin openethathain.

buraAhehna arhinnikkmn bariyom, yopbehn roxoxaR, reHephou nraethinfurkaInun nnn
cuyrn okarabatouha heebanunmo ot nmaunpahnuhnoo catyca, yopbe
nomyahntu nuxoxorohneekyo nomoupe nhofpahnhoo ogyryax n perekwahalun.
noupocnre neperknohntu bac ha rophyoyi nihno Domestic Violence Holline, trogb
Holline no terephoyi ፩-800-621-4673 (HOPE) nnn no3obuhntu no terephoyi ፩-111 n
Llo3obuhntu ha kpyrmocytohyio ropopaacyio rophyoyi nihno Domestic Violence

OBPAULANTECB 3A TOMOUBKO.

Echin bbi ctoxkhyjncc C Jotwamhnm hacnninm,

fnanheekmn, cekcyapahin inn ekohmehekmn.
openethathain. Hacnnine nmete paahpae popmri n moeket gitib molunohahpim.
noaa, pecosoon inn pernniromoion pchinayAnekkochin inn gekcyapahin
keptroon Romaalhero hacnnin moker trab noogin hezobek he3anccimo ot ero